



የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት
ልሳነ-ሕግ ጋዜጣ
LISAN HIG GAZETA
OF THE BENISHANGUL — GUMUZ REGIONAL STATE
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት
ም/ቤት ጠባቂነት የወጣ

17 ኛ ዓመት ቁጥር 28 አሰሳ
ህዳር 1995

17th Year No 28
Assosa December 2002

አዋጅ ቁጥር 28/1995

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት
የከተሞች መጠጥ ውኃ እና ፍሳሽ
አገልግሎት ተቋማት ማቋቋሚያ አዋጅ

የከተማ መጠጥ ውኃ ተቋማት ዘላቂነት
ኖሮአቸው ውጤታማ እንዲሆኑ ለማድግ
የአሠራር ነጻነት የሚያገኙበትን የአደረጃጀት
ሥርዓት ለመዘርጋት አስፈላጊ ስለሆነ፤

በኢትዮጵያ የውኃ ሀብት አስተዳደር ፖሊሲ
መሠረት የመጠጥ ውኃ ተቋማት የኦፕሬሽንና
ጥገና ወጪዎችን በማስመለስ መርሆ ላይ
የተመሠረቱ ሆነው የሚሰሩበትን ሁኔታ
ማመቻቸት ተገቢ ስለሆነ፤

እነዚህ ዓላማዎች ከግብ ለማድረስ የከተማ
መጠጥ ውኃ ተቋማትን አደረጃጀትና አስተዳደር
የሚወስን ሕግ አስፈላጊ ስለሆነ፤

በቤኒሻንጉል-ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ህገ
መንግስት አንቀጽ 49/3///ሀ/ መሠረት
የሚከተለው ታውጧል፡፡

PROCLAMATION NO. 28/2002

**THE ESTABLISHMENT OF CITIES WATER AND
SEWERAGE SERVICE ENTERPRISES OF
BENISHANGUL – GUMUZ REGIONAL STATE.**

WHEREAS, it is deemed necessary to organize
city water supply and sewerage service
enterprises in a manner that would give them
operational autonomy and enable them to would
give them operational autonomy and enable
them to be efficient and sustainable;

WHEREAS, in accordance with the Ethiopian
water management policy, it is desirable to
create a situation whereby city water and
sewerage service enterprises would be enabled
to sufficiently cover their respective operational
and maintenance expenses;

WHEREAS, in order to achieve these goals, it
is desirable to determine the organizational
structure and management of city water and
sewerage service enterprise;

NOW, THEREFORE, in accordance with Sub-
Article (3) (a) of Article 49 of the Constitution
of the Benishangul-Gumuz Regional State, it is
hereby proclaimed as follows

**ምዕራፍ አንድ
ጠቅላላ ድንጋጌዎች
አንቀጽ ፩
አጭር ርዕስ**

ይህ አዋጅ "የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት የከተሞች መጠጥ ውኃ እና ፍሣሽ አልግሎት ተቋማት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 18/09(5) ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

**አንቀጽ ፪
ትርጓሜ**

**CHAPTER 1
General Provisions
Article 1
Short Title**

This Proclamation may be cited as "Benishangul- Gumuz State City Water and Sewerage Service Enterprises Establishment Proclamation No.28/200s.

**Article 2
Definitions**

In this Proclamation, unless the context requires otherwise.

የቃሉ አግባብ የተለየ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፤

1. "ተቋም" ማለት የተለየ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ የከተማ መጠጥ ውኃና ፍሳሽ አገልግሎት ተግባራትን ለማከናወን በዚህ አዋጅ መሠረት የተቋቋመ ተቋም ነው፤
2. "ሰቤት ውስጥ አገልግሎት" ማለት ለመጠጥ፣ ምግብ ለማብሰል፣ ለጽዳት ወይም ለሌላ የሰቤት ውስጥ ሥራ የሚውል ውኃ ነው፤
3. "ለኢንዱስትሪ አገልግሎት" ማለት ለኢንዱስትሪ ዕቃዎች ማምረት፣ ማሰናዳት እና መገጣጠም፣ ለጎጆ እንዲሁም ለሌሎች ፋብሪካዎች አገልግሎት የሚውል ውሃ ነው፤
4. "ለማዘጋጃ ቤት አገልግሎት" ማለት ከንግድ አገልግሎት፣ ከሰቤት አገልግሎት፣ ከኢንዱስትሪ አገልግሎት እና ከማህበራዊ አገልግሎት ውጭ ለከተማ አገልግሎት የሚውል ውሃ ነው፤

- 1) "Enterprise" means a wholly state owned institution pursuant to this Proclamation to render water and sewerage services to cities.
- 2) "Domestic use" means water used for drinking, cooking, sanitation or for other similar purposes.
- 3) "Industrial use" means putting water top industrial uses and includes use of water for the production of industrial inputs, making and assembly of products, cottage industry and other similar purposes.
- 4) "Municipal use" means use of water in cities for purposes other than commercial use, domestic use, industrial use and social use:

5. "ለማህበራዊ" ማለት እንደ ሆቴሎች፣ ውሃ መጠቀም ሲሆን ይህም ለሆስፒታሎች፣ ለትምህርትና ለሃይማኖት ተቋሞች፣ ለመንግሥት ቢሮዎች ወዘተ... የሚውል ውሃ ነው።
6. "ለንግድ ሥራ አገልግሎት" ማለት እንደ ሆቴሎች፣ ቡናቤቶች፣ መዝናኛ ማዕከሎች፣ የገበያና የመኪና ማጠባለያዎች፣ ለአትክልት ቦታዎች፣ ለአትክልት ቦታዎች፣ የክብት ማጠጫ ቦታዎች ወዘተ... ላሉት ንግድ ነክ ሥራዎች የሚውል ውሃ ነው።
7. "ህንፃ" ማለት ማንኛውም ለመኖሪያ፣ ለሥራ ወይም ለሌላ ማንኛውም ዓይነት ተግባር የሚውል ቤት ነው።
8. "የውሃ መሰብሰቢያ ስፍራ" ማለት ውሃ የሚጠራቀምበት ማናቸውም መሬት ወይም የገፀ ምድር የሚጠራቀምበትና በተፈጥሮ ወይም በሰው ሠራሽ መልክ ውሃው ወደማናቸውም ውሃ መሄጃ ሥፍራ፣ ምንጭ፣ ወንዝ፣ ሐይቅ፣ ውሃ የሚመነጭበት ወይም የሚገኝበት የክርሰ ምድር ክፍል የሚፈሰስበት የተቋሙ የውሃ መገኛ ስፍራ ነው።
9. "ይዘታ" ማለት የግል ወይም የማህበር ወይም የመንግሥት የሆነ ወይም ሊሆን የሚገባውና ተቋሙ ለዓላማዎቹ ተግባራዊነት የሚጠቀምበት ማንኛውም ይዘታ ወይም መሬት ነው።

- 5) "Social use" means putting water to social purposes and includes the use of water in hospitals, in religious institutions, educational institutions and government institutions.
- 6) "Commercial use" means putting water to business related activities such as hotels, bars, recreational centers, markets, car washing, gardens and watering animals.
- 7) "Building" means any hose used for residence, business or any other purpose:
- 8) "Reservoir" means any place or surface wherein the institution stores water and naturally or artificially directs water to the same, or to another place, from a spring or a river or a lake.
- 9) "Possession" means any plot used for or allocated to a building constructed or to be constructed by a private person or an association or a city and plot allocated to another similar use:

o. "ንብረት" ማለት የግል ወይም የማህበር ወይም የመንግሥት የሆነ ወይም ሊሆን የሚገባውና ተቋሙ ለዓላማዎቹ ተግባራዊነት የሚጠቀምበት ማንኛውም ይዘታ ወይም መሬት ነው።

01. "ፍሳሽ መስመር" ማለት የተያያዙ የፍሳሽ መስመሮችን እንዲሁም በፍሳሽ መስመሩ ላይ የሚኖሩት ማንሆሎች ጭምር ነው፤

02. "ፍሳሽ የመስተላለፍ ዘዴ" ማለት በተያያዙ የቧንቧ መስመሮች አማካኝነት የተበከለ ውሃን /ፍሳሽን/ ወደ ማጣሪያ ወይም ማስወገጃ ሥፍራዎች የማድረስ ዘዴ ነው፤

03. "የፍሳሽ ማስወገድ" አገልግሎት ማለት የተበከለ ውሃ/ፍሳሽ መሰብሰብ፣ ማጣራትና እና ማስወገድ ነው፤

04. "ዝቃጭ" ማለት በተበከለ ውሃ ማጣሪያ ውስጥ የተራቀመ ማንኛውም የተበከለ ውሃ ይዘት ዝቃጭ ነው።

05. "ፍሳሽ መስመር" ማለት ውሃ ለቤት ውስጥ፣ ለንግድ፣ ለኢንዱስትሪ፣ ለማዘጋጃ ቤት ወይም ለማህበራዊ አገልግሎት ከዋለ በኋላ በማንኛውም መጠን/ደረጃ የተበከለ ውሃ ሲሆን ይህም እጣቢ፣ የሽንት ቤት ቆሻሻ እና የእነኝሁኑ ዝቃጭ ይጨምራል።

10) "Property" means any land being used by a private person or an association or government for the purpose of carrying on their respective activities:

11) "Pipe line" means network of pipe lines and includes the accessories there to:

12) "Sewer flow method" means the method of taking polluted water or sewer to purification or elimination (discharge) place through net work of pipe lines:

13) "Sewer Service" means collecting polluted water and purifying polluted water and eliminating the same.

14) "Residual" Means the residual found in polluted water.

15) "Polluted Water" means that water which comes in particular form latrines and sewers or any residual water left after pure water is used for domestic use, commercial use, industrial use, municipal use and social use.

06. "የተከበለ ውሃ መገልገያ" ማለት የተከበለ ውሃን/ፍሳሽ፣ ለመሰብሰብ፣ ለማጠራቀም፣ ለማንገዝ፣ ለማጣራት፣ ለማስወገድ እንዲያገለግሉ የተሠሩ የሕዝብ ወይንም የግል ሥራዎች፣ ሕንጻዎች፣ መሣሪያ ወይንም ዕቃ ነው።

07. "የውሃ አቅርቦት አልግሎት" ማለት ለመኖሪያ ቤት፣ ለማዘጋጃ ቤት፣ ለንግድ፣ ለኢንዱስትሪ እና ማህበራዊ ጥቅም የሚውል ውሃ ማቅረብ ወይንም መስጠት ነው።

08. "የውሃ ሥራዎች" ማለት ውሃ ለማግኘት፣ ለማከማቻት፣ ለማጣራት፣ ለማስተላለፍ፣ ለማስወገድ፣ ለመለካት፣ ወይንም ለመቆጣጠር የሚያገለግል ወይንም ለዚህ የተሠራ ማናቸውም ተቋም፣ ማስተላለፊያ መስመር፣ ግድብ ወይንም ማጠራቀሚያ ጋን ወይንም ሌላ መሣሪያ ነው።

09. "የፍሳሽ ሥራዎች" ማለት የፍሳሽ መስመሮች እና በፍሳሽ ማጣሪያ ውስጥ የሚገኙ አቋሞችና መሣሪያዎች ሁሉ ናቸው።

10. "ቦርድ" ማለት በዚህ አዋጅ አንቀጽ 05/1/ መሠረት የሚቋቋም የተቋም የሥራ አመራር ቦርድ ነው።

11. "መንግሥት" ማለት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሄራዊ ክልላዊ መንግሥት ነው።

12. "ቢሮ" ማለት የክልሉ የማዕድን ኢንርጂ ቢሮ ልማት ቢሮ ወይንም የውሃ ሀብት ልማት ቢሮ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 05/1/ መሠረት የሚቋቋም የተቋም የሥራ አመራር ቦርድ ነው።

16) "Polluted water container" means public or private works or buildings or facility or any goods use to collect, to store, to transport, to purify and eliminated polluted water and sewer.

17) "Water supply Service" Means providing water for domestic use, commercial use, industrial use and social use.

18) "Water works" means any structure such as water pipe line, dam, reservoir, designed to get or store or purify or discharge or control water.

19) "Sewer work" means pipelines and any other apparatus linked to sewer distilling facility.

20) "Board" means a management board established pursuant to Article 15/1/ of this Proclamation.

21) "State" means the Benishangul-Gumuz Regional State.

22) "Bureau" means Mining, Energy, and Water Bureau or Water Resources Development Bureau of the State

13. "መምሪያ ወይም ዴስክ" ማለት የዞኖች የውሃ ማዕድንና ኢነርጂ መምሪያዎች ወይም ዴስኮች ናቸው።

ከንቀጽ 3

ዓላማዎች

በዚህ ዓዋጅ መሠረት የሚቋቋም ተቋም የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል።

ክልሉ የማዕድን ኢነርጂ ቢሮ ልማት ቢሮ ወይም የውሃ ሀብት ልማት ቢሮ በዚህ

1. ለከተማው ሕዝብ በቂ ንፁህ እና አስተማማኝ ውሃ ማቅረብ እና ፍላጎት የማስወገድ አገልግሎት መስጠት፤
2. አገልግሎት በሚጥበት አካባቢ ውስጥ የውሃ አቅርቦት ዘዴ፣ የፍላጎት ማስወገድ አገልግሎት ዘዴና ከሽንት ቤት ጉድጓድ የተሰበሰበን ፍላጎት ማጣሪያና ማስወገጃ ዘዴ መዘርጋትና ማካሄድ፤

ከንቀጽ 4

ስሰ ክፍያ

1. ተቋሙ ውሃ የማቅረብ፣ ፍላጎት የማስወገድ እና ከዚህ ጋር በተያያዙ ሌሎች አገልግሎቶችን የሚሰጠው በክፍያ ይሆናል።
2. የክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት ተቋሙ በዚህ አንቀጽ 1 ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች የሚያስከፍለውን የአገልግሎት ታሪፊ ደንብ በማውጣት ለመወሰን እና ለማሻሻል ይችላል።

ከንቀጽ 5

ክልከላ

1. ተቋሙ ካልፈቀደለት በስተቀር ማንም ሰው በተቋሙ የስልጣን እና የአገልግሎት ክልል

23) "Sector of Desk" means Zonal Water, Mining and Energy Sector or Desks in the state.

Article 3

Objectives

The enterprise established pursuant to this Proclamation shall have the following objectives.

- 1) To supply sufficient and reliable clean water to the city as well as to render discharge service;
- 2) To create networks of clean water supply, develop sewer system, lay systems of purifying and discharging fluids collected form latrines.

Article 4

Charges

- 1) The enterprise shall charge for clean water supply, discharge services and other related services.
- 2) Regulations may be issues by the Regional Government Council to determine the tariffs for the services the enterprise renders under Sub-Article 1 of this Article.

Article 5

Prohibitions

- 1) Within the jurisdiction of the enterprise and without the prior authorization of

ውስጥ ውኃ የሚገኝበት ተቋም ማዘጋጀት፣ ውኃ ማጣራት፣ ማከፋፈል፣ ለራሱም ሆነ ለሌላው ማቅረብ፣ ተቋሙ የሚያቀርበውን ውኃ መሸጥ፣ ፍላሽ መሥመር በክፍያም ሆነ ያለ ክፍያ ሌላ ሰው መስመር እንዲቀጥልበትና እንዲገለገልበት ማድረግ እንዲሁም የውኃም ሆነ የፍላሽ መሥመር ከተዘረጋበት ሥፍራ ማዛወር አይችል።

2. ማንኛውም ሰው አስቀድሞ በተዘረገ የውኃ እና ወይም የፍላሽ መሥመሮች ላይ እና ወይም መሥመሮች በተዘረገበት አካባቢ ግራና ቀኝ እስከ 2 ሜትር እርቀት ባለው ባዶ ቦታ ለማንኛውም ግንባታ ሥራ ማካሄድ፣ አጥር ማጠር፣ ዛፍ መትከል፣ በአጥር ዙሪያ የጌጥ አበባ፣ የእንሰት ዛፍ፣ የሙዝ ተክል እና የመሳሰሉትን ሌሎች ሥራዎችን ማካሄድ አይችል።

አንቀጽ 6
በውኃ አጠቃቀም ላይ ስለሚደረጉ ገደቦች

ተቋሙ የተጣራ ውኃን ቀጥለው ከተዘረዘሩት ውጭ ለሌላ አገልግሎት እንዳይውል መገደብ ይችላል።

1. ለቤትና ውስጥ እንደ አትክልት ማጠጣት ለመሳሰሉት አገልግሎቶች፣
2. ለኮንስትራክሽን ፣ ለኢንዱስትሪና ለንገድ ሥራ አገልግሎቶች፣
3. ለእሳት አደጋና ለሌላም ቃጠሎ መከላከያ፣
4. የመናፈሻ ሥፍራዎች አትክልት ለማጠጣት፣ የሕዝብ መዋኛ ሥፍራዎችን ለመሙላት እና በአደባባይ ውኃ ለሚረጩ አገልግሎቶች ለመስጠት፣
5. ለቤት እንሰሳት፣ ለወተት ከብት እና የዶሮ እርባታ ሥራዎች፣

the same, not one may construct water facility, purify water, supply water sell, water supplied by the enterprise, allow with pay or for free another person to connect or remove pipeline or sewer line.

- 2) No one may construct a building, build fences, plant trees such as banana, flowers, and shrubs and carry on other similar activities on or within two meters in the left and right sides of an already laid pipe line or sewer line.

Article 6
Restrictions

The enterprise may restrict the use of water only for the following purposes:

- 1) Domestic use and for such purposed as watering plants;
- 2) Construction, industry and commercial uses;
- 3) Fire brigade;
- 4) Watering gardens in parks, swimming pools and domestic animals and poultry.
- 5) Domestic animals, diary and poultry production works.

አንቀጽ 7

ንብረት የማስለቀቅ መብት

ተቋሙ ዓላማዎቹን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስፈልገውን ማንኛውንም የማይንቀሳቀስ ንብረት አግባብ ባለው ሕግ መሠረት ተገቢውን ካሳ ክፍሎ ለማስለቀቅና ለመያዝ ይችላል።

አንቀጽ 8

በሌላ ደዘታ መስመር የመዘርጋት እና የመተላለፍ መብት

1. በፍትሐብሔር ህግ ቁጥር 1ሺ2) እንደተነደገው ባለቤቱን ወይም በሊዝ ያገርውን በጠየቅና ተገቢውን ካሳ በቅድሚያ በመክፈል ከባለቤቱ ወይም ከሊዝ ያገፍ ጋር በሚደረገው ስምምነት መሠረት ተቋሙ የውኃና ፍሳሽ መስመሮችን ለመዘርጋትና ለመተላለፍ በግል ንብረት ለመጠቀም ይችላል። ሆኖም ባለንብረቱ ወይም በሊዝ ያገፍ ያለ ተቋሙ ፈቃድ የተዘረጉ መስመሮችን ለማንሳት አይችልም።
2. የንብረቱን አጠቃቀም በተመለከተ ከባለቤቱ ወይም ከሊዝ ያገፍ ጋር ስምምነት ሳይደረስ ቢቀር ወይም ጥቅም ላይ ያልዋለ ባዶ መሬት ሲሆን የሚመለከተው የክልል መስተዳድር አግባብ ያለው አካል ተቋሙ አስፈላጊውን የውኃና የፍሳሽ መስመር በመዘርጋት በሬት የመጠቀም መብት እንዲኖረው ሊፈቅድ ይችላል። ሆኖም ተቋሙ ይህ መብት የሚፈቅድለት መስመሩን እንደሚዘረጋ ለባለንብረቱ በቅድሚያ አስታውቆና ሥራውን ከመጀመሩ በሬት ተገቢውን ካሳ ለባለንብረቱ ከክፈለ ብቻ ነው።

Article 7

Expropriation

The enterprise shall have the power to expropriate any immovable property as per the relevant laws with the payment of appropriate compensation.

Article 8

Laying Pipeline on Another's Possession and servitude

- 1) Upon the payment of appropriate compensation in advance, as per Article 1220 of the Civil Code, the institution may lay pipe or sewer lines or exercise servitude on the property of another person. The holder or possessor may not remove the pipe or sewer lines so laid.
- 2) Where an agreement under Sub-Article 1 of this Article can not be reached or the land required is vacant, the concerned body may permit the enterprise to use the property for the purpose of laying pipe or sewer lines. The enterprise may however, use the property only after notifying the owner of possessor and effecting payment in advance.

አንቀጽ 9

በአውራ ጎዳናዎችና መንገዶች ላይ መስመሮች የመዘርጋት መብት

ተቋሙ ከዚህ በታች የዘረዘሩትን ሁኔታዎች በማሟላት በአውራ ጎዳናዎችና መንገዶች ላይ የውሃና ፍሳሽ መስመሮች የመዘርጋት፣ የማደስ ወይም የመተካት እና ለዚህም ሥራ እንዳስፈላጊነቱ መንገዶችን የመቁረጥ ወይም የመቆፈር መብት በዚህ አዋጅ ተሰጥቶታል።

ሀ/ አስቸኳይ ሁኔታ ካላጋመ በስተቀር ሥራውን ከመጀመሩ ከ3 ወር በፊት የጽሑፍ ማስታወቂያ ከመንገዱ ባለቤት ፈቃድ ማግኘት አለበት። ሆኖም በተወሰነው ጊዜ ውስጥ ከሚመለከተው ባለሥልጣን ወይም የመንገድ ባለቤት ፈቃዱ ካልተገኘ ፈቃዱ እንደተገኘ ተቆጥሮ ሥራውን መቀጠል ይችላል።

ለ/መንገዶችንና ጎዳናዎችን ለመጠገን የሚደረገውንም ወጭ ተቋሙ የመሸፈን ግዴታ አለበት።

አንቀጽ 10

ስስ ተቋሙ ግዴታ

1. ተቋሙ በደንበኞቹም ሆነ በሶስተኛ ወገኖች ላይ በቸልተኝነት ለሚደርሰው ጉዳት ተጠያቂ ይሆናል። መድረሱ ለተረጋገጠ ጉዳቱ የደረሰውን ካሳ ይከፍላል። ሆኖም ጉዳቱ የደረሰው ከተቋሙ ቁጥጥር ወይም ዕውቀት ውጪ ከሆነ ወይም በቴክኒካዊ ምክንያቶች ከሆነ ተቋሙ ለደረሰው ጉዳት ተጠያቂ አይሆንም።

2. ተቋሙ የውኃና የፍሳሽ ሥራዎችን የሚገነባው ወይም የሚዘረጋው የከተማውን መሪ ኻላን በመከተል ይሆናል።

Article 9

The Right to Lay Pipe Lines along Highways and Roads

- 1) The enterprise may lay or replace or repair water pipelines or sewer lines on or underneath highways and roads, as may be necessary, by digging and excavating such highways or roads.
- 2) In exercising its powers under Sub-Article 1 of this Article, the enterprise shall:
 - a) Except in emergency situations, obtain authorization from the concerned authority or the owner of the highway or a road by giving notice three months prior to commencing its works. Where the enterprise has not obtained the authorization within this time limit the authorization shall be deemed to have been given.
 - b) Cover the cost of maintaining the highways and roads.

Article 10

The Obligations of the Enterprise

- 1) The enterprise shall be liable to the damage it negligently causes to a customer or a third party. The enterprise may not be liable no damage caused to its customer or a third party as a result of force majeure or accidentally or for technical reasons.
- 2) In laying water pipelines or works related to sewer, the enterprise shall follow the master plan of the town.

ምዕራፍ ሁለት
የውኃ ተቋመት አመሠራረት፣ የሕግ ሰውነትና
ችሎታ

አንቀጽ 11

የውሃ ተቋማትን ስለ ማቋቋም

ማንኛውም ተቋም የሚቋቋመው በዚህ አዋጅ መሠረት በሚወጣ ደንብ ይሆናል። በማቋቋሚያ ደንቡ የሚከተሉት ዝርዝር ጉዳዮች ይገለጻሉ።

1. የተቋሙ ስም
2. ተቋሙ በዚህ አዋጅ መሠረት የሚተዳደር መሆኑ፤
3. የተቋሙ ዓላማ
4. ተቋሙ ካለው ጠቅላላ ንብረት በላይ በእዳ የማይጠየቅ መሆኑ፤
5. የተቋሙ ዋና መሥሪያ ቤት
6. ተቋሙ የሚቆይበት ጊዜ
7. ተቋሙ የሚቋቋምበት ጊዜ
8. የቦርድ አባላትንና፣ አደረጃጀትን፣ የሥራ ዘመን በተመለከተ በሕግ ይወሰናል።
9. እንደአስፈላጊነቱ ሌሎች ጉዳዮችን ያካትታል።

አንቀጽ 12

የሕግ ሰውነትና ኃላፊነት

1. በዚህ አዋጅ መሠረት የተቋቋመ ተቋም የህግ ሰውነት ይኖረዋል።
2. የተቋም አዳዎች ሊሸፈኑ የሚችሉት ተቋሙ ባለው ጠቅላላ ንብረት መጠን ብቻ ይሆናል።

CHAPTER II
Establishment of Water Enterprise and
Legal Personality

Article 11

Establishment of water enterprise

Any institution shall be established pursuant to regulations issued under this Proclamation and the establishing regulations shall include:

1. The name of the enterprise.
2. Indication that the provisions of this Proclamation are applicable to the enterprise.
3. The objective of the enterprise
4. Limited liability of the enterprise.
5. The head office of the enterprise
6. The period for which the enterprise is established.
7. The period in which the enterprise is established.
8. The members of the Board and their tenure shall be determined by law.
9. Any other matters deemed necessary.

Article 12

Legal Personality and Limited Liability

- 1) An enterprise established under this Proclamation shall have legal personality.
- 2) The enterprise may not be liable beyond its assets.

አንቀጽ 13

ችሎታ

1. አንድ ተቋም ዓላማውን ከግቡ ለማድረስና ከዓላማው ጋር የተዛመዱ ተግባራትን ለማከናወን የሚያስፈልገው ችሎታ ይኖረዋል።

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተመለከተው አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ አንድ ተቋም፣

ሀ/ በራሱ ስም ለመክለስና ለመክሰስ፣

ለ/ የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት ለማግኘት፣ ባለይዘታና ባለቤት ለመሆን፣ ለማስተላለፍ እና በመያዣነት ለመስጠት፣

ሐ/ ውል ለመዋዋል፣ ብድር ለመበደር፣

መ/ የባንክ ሂሳብ ለመክፈትና ለማንቀሳቀስ ይችላል።

አንቀጽ 14

የተቋሙ ሥልጣንና ተግባር

በዚህ አዋጅ ሌሎች አንቀጾች የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ተቋሙ ዓላማዎቹን ከግብ ለማድረስ ወይም የሥራ እንቅስቃሴዎቹን በአግባቡ ለማከናወን የሚከተሉትን ሥልጣንና ተግባር ይኖሩታል።

1. ማንኛውም የውሃ መገናኛ እንዳይበክልና በአግባቡ እንዲጠበቅ ወይም እንዳይባክን የማድረግ፣ ይህንንም ለመፈጸም አግባብ ካላቸው ወይም ከሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት ጋር በመባበር የተበከለውን የውሃ መናኛ እስከመዘጋት /መድፈን/ ድረስ የሚደርስ እርምጃ የመውሰድ፣

Article 13

Legal Capacity

1) An enterprise shall have the capacity necessary to realize its objectives.

2) Notwithstanding the generality of Sub-Article 1 of this Article, and enterprise may:

a) Sue in its own name or be sued

b) Own or possess or transfer or pledge or mortgage movable and immovable property.

c) Conclude a contract including conclude a loan contract and

d) Open bank account and operate the same

Article 14

Powers and Responsibilities of the Enterprise

Notwithstanding the provisions of the other article of this Proclamation, and enterprise in meeting its objectives shall:

1) Conserve any source of water, avoid wastage of water and shall eliminate source of polluted water by cooperating with other pertinent authorities.

|

2. የሚቀርበውን የውሃ መጠን፣ እንዲሁም ወደ ፍሳሽ መስመሩ የሚገባውን የፍሳሽ ዓይነትና መጠን የመወሰን፣ ከእነዚህ ጋር የተያያዙ የፋራትና የጤናማነት ደረጃዎች ወይም መመዘኛዎችን የመተግበር፣
3. ሊሰበሰቡ የማይችሉ ውዝፍ እዳዎችን ቦርድ በሚወስነው መሠረት የመሠረዝ፣
4. በከተማ ክልሎች ለመጠጥ ውሃና ፍሳሽ የሚያስፈልጉትን የውሃ ሥራዎች መሥራትና ማስፋፋት፣
5. ነባር ውሃ ነክ ሥራዎች ከሉ ማጠናከርና ባጠቃላይ የሚያስተዳድራቸውን ውሃ ነክ ሥራዎች እንደአስፈላጊነቱ ማደስ ወይም መጠገን፣
6. ጉዳዩ የሚመለከተው የፌዴራል መንግሥት አካል ያወጣውን የጥራት ደረጃ የጠበቀ የመጠጥ ውሃ ለከተማው ነዋሪዎች በቤት ውስጥ ሲሞላዎች ወይም በሕዝብ የውሃ ማደያ ጣቢያዎች አማካይነት ማዳረስ፣
7. ከከርሰ ምድርም ሆነ ከገጸ ምድር የመጠጥ ውሃ የሚኝበትን ቦታ ማጥናትና ውሃውን ወደ ተቃሚዎች ለመውሰድ የሚቻልበትን መንገድ ማቀድ፣ ዕቅዱንም ተግባራዊ ማድረግ፣
8. በውሃ ሥራዎች እና በቧንቧ መሥመሮች ላይ አደጋ እዳይደርስ መቆጣጠር፣ መከላከል፣ ለዚህም አስፈላጊውን የውስጥ ደንብ አውጥቶ ሕዝቡ እንዲጠነቀቅ ማሳወቅ፣
9. ከቤቶች የመጠጥ ውሃ መሥመሮች ላይ ለሚቀጠሉ ቧንቧዎች ተገቢውን መጠን መወሰን፣

- 2) Determine the quantity of water, the type and quantity of water released into pipeline as well as implement water quality standards.
- 3) Write off charges that are due and cannot be collected following the decision of the Board.
- 4) Undertake water works and expand the same in cities.
- 5) Upgrade existing water works as well as replace or repair water related works in administer.
- 6) Supply tap water to city dwellers either via individual or community pipelines on the basis of the standards a pertinent Federal government authority.
- 7) Undertake studies on the availability of surface or underground water plan the methods of converting such water into use and implement such plan.
- 8) Control or prevent damage or obstacle to pipelines and water works. Issue the necessary regulations and inform people to the necessary precautions.
- 9) Fix the appropriate size of pipes to be connected to an already existing pipeline.

ዐ. የውሃ ሲንባዎች የሚቀጠሉበትን ወይም የሚቋረጡበትን ሁኔታ በግልጽ ጠቅሶ ሲንባ ከሚባላቸው ግለሰቦች ጋር ውል መፈጸም፤

ዐ1. የፌዴራል ወይም የክልሉ መንግሥት ሕግ እና ወይም ደንብ እንደተጠበቀ ሆኖ የውሃን ዋጋና የአገልግሎት ክፍያን መተመንና በቦርድ አስወስኖ ተግባራዊ ማድረግ፤ ይህንኑ በቅቴ መሰብሰብ፤

ዐ2. ዓላማዎቹን ከግቡ ለማድረስ የሚያስፈልጉ ሌሎች ተመሳሳይ ተግባሮችን ማከናወን፡፡

10) Conclude contract with persons who need supply of water. Indicate conditions for connecting or disconnecting pipelines in the contract.

11) Notwithstanding federal laws or state laws and/or regulations, implement water charges and other fees upon the decision of the Board as well as timely collect charges and fees

12) Carry on the functions necessary to discharge its responsibilities.

ምዕራፍ ሶስት
የተቋሙ አቋም አመራር
አንቀጽ 15
አቋም

Chapter III
The Organization and Management
of the Enterprise
Article 15
Organization

እያንዳንዱ ተቋም፤

- 2. የሥራ አመራር ቦርድ
- 3. ዋና ሥራ አስኪያጅ /አንድ ኃላፊ/
- 4. የሥራው አስፈላጊ የሆኑ ሠራተኞች ይኖሩታል፤

- 1) Management Board.
- 2) One General Manager.
- 3) The necessary workers

አንቀጽ 16
የቢሮው ሥልጣንና ተግባር

Article 16
Power and Responsibilities of
the Bureau

ቢሮው በክልሉ መንግሥት አዋጅ ቁጥር 3/19'8 ንዑስ አንቀጽ ዐ እና የውሃ ማዕድንና ኢነርጂ ሀብት ቢሮ አዋጅ ቁጥር 12/19(3) ከተሰጠው ሥልጣን ተግባር በተጨማሪ ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፡፡

In addition to the powers and responsibilities conferred on the Bureau under Article 10 of Proclamation No. 3/1996 and Proclamation No. 22/2001 establishing Mining and Energy Bureau of the state, it shall have:

1. የአገልግሎቶችን የቦርድ አባላት ይሰይማል፤ ይሽራል፤
2. አገልግሎቶች በዚህ አዋጅና ወይም በሌላ ደንብ ወይም መመሪያ የተጣለባቸውን ኃላፊነት ተግባራዊ ማድረጋቸውን ይከታተላል፤
3. በአገልግሎቶች ሲጠየቅ የቴክኒክ እርዳታ ያደርጋል፤ ተገቢውን መመሪያ አዘጋጅቶ እንዲደርስ ያደርጋል፤ ተግባራዊነቱንም ይከታተላል፤
4. የክትትል ተግባሩን በሚገባ ለመወጣት አስፈላጊውን የሰለጠነ የሰው ኃይል ያደራጃል፤
5. ይህም የሚሟላበትን መንገድ ለመቀየስ ከሚመለከተው አካል ጋር ይነጋገራል፤
6. ተቋማት አስፈላጊውን የሰው ኃይል ሥልጠና እንዲያገኙ ድጋፍ ይሰጣል፤
7. የተቋማት የሥራ እንቅስቃሴ እንዲጎለብትና እንዲጠነክር አስፈላጊውን ምክርና ድጋፍ ይሰጣል፤
8. የውሃ ሥራዎች፣ የቧንቧዎች፣ የቆጣሪዎች፣ የመለዋወጫ ዕቃዎች ወዘተ ደረጃዎች የጠበቁ መሆናቸውን የከታተላል፤
9. ተቋማት ለከተማው ነዋሪዎች የሚያቀርቡት የመጠጥ ውሃ በበቂና በተሟላ ሁኔታ ንጽህናው ተጠብቆ የሚታደል መሆኑን ያረጋግጣል፤ ይከታተላል፤
0. የተቋሙን ጉዳይ በሚመለከት ቦርዱ በሚያቀርባቸው ጥያቄዎችና ችግሮች አፋጣኝ መልስና መፍትሄ እንዲያገኙ ይረዳል፤ ይተባበራል፤

1. Appoint and dismiss members of the service Board.
2. Ensure the discharge of the responsibilities of the service Board assigned to the same pursuant to this Proclamation of regulations or directives.
3. Upon the request of the services, provides technical assistance, issue the appropriate directives, communicate and implement such directives.
4. Hire trained personnel that enable it to properly discharge its follow-up responsibility.
5. Consult with the pertinent authority to recruit trained personnel.
6. Support enterprises to train the necessary personnel.
7. Provide the necessary consultation and support with the view to building the capacity of enterprise.
8. Ensure that water works, pipes, tape meters, spare parts, etc. are up to standards.
9. Make sure that water supplied to cities by enterprises is sufficient in quantity, up to its standard as well as reliable.
10. Support enterprises to solve problems identified by the Board.

01. የፍላጎት አልግሎት ከውሃ አቅርቦት ጎን ለጎን እንዲራመድ ድጋፍ ያደርጋል፤ ይከታተላል፤
02. የውጭ ኦዲተሮችን ይሰይማል፤
03. እድገታቸውን በፈቀደ መጠን በከተሞች ክልል ውስጥ ራሳቸውን ችለው የሚተዳደሩ ተቋማትን ለክልሉ መስተዳድር ም/ቤት አቅርቦ በሕግ እንዲመሠረቱ ያደርጋል፤ ያቋቁማል፤
04. የተቋሙን የሂሳብ ሪፖርትና የውጭ ኦዲት ሪፖርት ያጸድቃል፤
05. ከዚህ በላይ የተዘረዘሩትን ተግባራት እንዲያከናውኑ መምሪያዎችን ወይም ዴስኮችን ይወክላል፤

አንቀጽ 17
የቦርድ አባላት

1. እያንዳንዱ ተቋም የቦርድ አባላት ይኖሩታል፤
2. የቦርዱ አባላት ብዛት እና የሥራ ዘመን በሕግ ይወሰናል፤
3. የቦርዱ አባላት ምደባና ምርጫ በሙያ በሥራ ልምድና በችሎታ ብቃት ላይ የተመሠረተ ይሆናል፡፡
4. አስፈላጊ ሲሆን አንድ የቦርድ አባል የሥራ ጊዜው ሲያልቅ እንደገና ሊመደብ ወይም ሊመረጥ ይችላል፤
5. ማንኛውም የቦርድ አባል የቦርድ አባልነቱን የተወደደው እንደሆነ ቦርዱ አባልነቱን የተወደደው አባል በተመደበበት አካሄድ ተተኪ አባል እንዲመደብ ለበላይ አካል ማሳሰቢያ ያቀርባል፡፡

11. Support and follow up the networking of sewer services side by side with water supply.
12. Appoint external auditors.
13. When its state of development of a city permits, cause the establishment of enterprises pursuant to law.
- 14) Approve the balance sheets and external audit reports of enterprise.
- 15) Delegate Sectors or Desks with the view to carrying on the above Functions.

Article 17:
Board Members

1. Each enterprise shall have Board members.
2. The number of Board members and their tenure shall be determined by law.
3. The appointment or election of board members shall be based on professional competency and professional experience.
4. When necessary a member of a Board whose term has expired may be reappointed or reelected.
5. When a Board member resigns, the Board shall request the pertinent authority to replace such member.

አንቀጽ 18
የቦርድ ስብሰባ

6. ቦርዱ በሕግ የሚወሰን መደኛ አስቸኳይ የስብሰባ ጊዜ ይኖረዋል፤
7. ከቦርዱ አባላት መካከል አብዛኛው ከተገኙ ምልአተ ጉባኤ ይሆናል፤
8. ቦርዱ በድምጽ ብልጫ ይወሰናል። ድምጹ እኩል በሚሆንበት ጊዜ ሊቀመንበሩ ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል።
9. ቦርዱ የራሱን የአሠራር ደንብ ያወጣል፤

አንቀጽ 19
የቦርዶች ተጠሪነት

ቦርዶች ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ጉዳዮች በተመለከተ ብቻ ለቢሮው ወይም ለመምሪያው ወይም ለዴቭኩ ተጠሪ ይሆናሉ።

1. አጠቃላይ የፖሊሲ ጉዳዮች
2. የውሃ ጥራት ጉዳዮች
3. የተቋማት አስተዳደር በሙሉ ወይም በከፊል በውል ማስተላለፍን የሚመለከቱ ጉዳዮች፤

አንቀጽ 20
የቦርድ ሥልጣንና ተገባር

1. የተቋሙን ዋና ሥራ አስኪያጅ ይቀጥራል፤ ደመወዝና አበሉን ይወሰናል፤ ያሰናብታል፤
2. ለተቋሙ ሥራ አስኪያጅ ተጠሪ የሆኑ የሥራ ኃላፊዎችን ቅጥር ምደባና ስንብት ደመወዝና አበል ያፀድቃል፤
3. የተቋሙን የሥራ ንግግርም፣ በጀትና መመሪያዎችን፣ የአሠራር ሥነ ሥርዓት ደንቦችን፣ የቴክኒክ ማኑዋሎችንና ሌሎች የውስጥ ደንቦችን ያወጣል ያፀድቃል፤ አፈጻጸማቸውንም ይቆጣጠራል፤

Article 18
Board Meeting

- 1) The Board shall have regular and extraordinary meeting to be determined by law.
- 2) There shall be quorum when the majority members of the Board are present.
- 3) The Board shall pass a decision by majority vote. When there is a tie, the chairperson shall have a casting vote.
- 4) The Board shall issue its own procedure.

Article 19
Board Accountability

The Board shall be accountable to the Bureau or Sectors or Desks in respect only of the Following

- 1) General policy matters.
- 2) Matters pertaining to water quality.
- 3) Contracting out the management of enterprises partially or wholly.

Article 20

Powers and Responsibilities of the Board.

The Board shall be

- 1) Employ and dismiss the General Manager, fix his/her wages and allowance.
- 2) Approve the employment, assignment of managers countable to the general manger as well as approve the dismissal, wages and allowance of the same.
- 3) Approve the program and budget of an enterprise, issue directives, work procedure, technical manuals and follow the implementation of the same.

4. የግል የቧንቧ ሥራ ተቋራጭ የውሃና የፍላጎት አገልግሎት ሥራዎችን የሚዘረጉበትን፣ የሚገጥሙበትንና ሲበላሽም የሚያሳድሱበትን ሁኔታ የመወሰንና ፈቃድ የመስጠት፤
5. ሥልጣኑንና ተግባሩን በከፊል ለማንኛውም መንግሥታዊ እና/ ወይም ለግል በውል በውክልና የመስጠት፤
6. የተቋሙን የረጅም ጊዜ ብድሮች ያፀድቃል፤
7. የተቋሙ ሂሳቦችና ንብረቶች ባግባቡ መያዛቸውን ያረጋግጣል፤
8. ስለተቋሙ የሥራ አፈጻጸም ወቅታዊ ሪፖርትና የሂሳብ መግለጫዎች ይቀበላል፤
9. በየከተሞቹ የማስተር ኻላን ክልል ውስጥ የሚቆሩ ጥልቅ ጉድጓዶችን አሠራር ማጽደቅ፤
- o. የቦርድ አባላት እንደየተቋማት አቅም የወር አበል የሚከፈላቸው ሲሆን ይህም በቦርዱ ይወሰናል፤

አንቀጽ 21

የቦርዱ አባላት ተጠያቂነት

1. የቦርዱ አባላት ሥራቸውን በተገቢው ጥንቃቄ እና ትጋት ይሠራሉ፤
2. ግዴታቸውን በተገቢው መንገድ ባለመፈፀማቸው በተቋሙ ላይ ለሚደርሰው ጉዳት በአንድነትና በነጠላ ተጠያቂ ይሆናሉ፤
3. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /2/ ቢኖርም የቦርዱ ውሳኔ በሚሰጥበት ጊዜ ውሳኔው ትክክል አይደለም ብሎ በድምጽ የተለየ የቦርድ አባል ውሳኔ ለሚያስከትለው ጉዳት ተጠያቂ አይሆንም፡፡

- 4) Determine the conditions necessary for the laying down of, repair of pipelines and sewers by private persons and issue license to the same.
- 5) Delegate its powers partially or wholly to public authorities and /or private persons.
- 6) Approve long terms loans of the enterprise
- 7) Ensure the proper handling of accounts and property of the enterprise.
- 8) Demand period reports on the activities of the enterprise.
- 9) Approve the excavation of deep well within the limits of mater plans of the cities.
- 10) Fix the amount of monthly allowance to be paid to its members and the amount of the allowance shall depend on the financial position of each enterprise.

Article 21

Liability or Board members

- 1) Members of the Board shall discharge their responsibilities with diligence and due care.
- 2) They shall be jointly and severally liable for the damage caused to the enterprises owing to failure to discharge their responsibilities properly.
- 3) Notwithstanding the provision of sub-article 2 of this Article, a dissenting Board member shall not be liable to the damage connected to that decision.

አንቀጽ 22

የተቋሙ ኃላፊ ሥልጣንና ተግባር

1. የተቋሙ ኃላፊ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባር ይኖሩታል፤

ሀ/ የተቋሙን ሥራ የማደራጀት፣ የመምራት፣ የማስተዳደርና የመቆጣጠር፤

ለ/ ከሶስተኛ ወገን ጋር በሚደረግ ግንኙነት እንዲሁም ተቋሙ በሚከሰስበትም ሆነ በሚከሰበት ተቋሙን የመወከል፤

ሐ/ በቦርዱ መጽደቁ እንደተጠበቀ ሆኖ ተጠሪነታቸው ለእሱ የሆኑትን የተቋሙን የሥራ ኃላፊዎች የመቅጠር፣ የመመደብ፣ የሥራ ዝርዝራቸውን የመግለጽ፣ የዲሲኒሊን እርምጃ የመውሰድ ከሥራ የማሰናበት፤

መ/ አግባብ ባለው ሕግና በቦርዱ መመሪያዎች መሠረት ሌሎችን የባለሥልጣኑን ሠራተኞች የመቅጠር፣ የመመደብ፣ የሥራ ዝርዝራቸውን የመግለጽ፣ የዲሲኒሊን እርምጃ የመውሰድ ከሥራ የማሰናበት፤

ሠ/ ተገቢ የሂሳብ መዛግብት እንዲያዘግጥና ለተቋሙ የባንክ ሂሳብ የመክፈትና የማንቀሳቀስ፤

ረ/ ቦርዱ ሲፈቅድለት የብድር ውል የመግባት፤

ሰ/ የተቋሙን የውስጥ መመሪያዎች፤

Article 22

Powers and Responsibilities of the Head of the Enterprise

1) The Head of the Enterprise shall:

a) Organize direct, control and administer the enterprise.

b) Represent the enterprise in its relations with third parties as well where the enterprise sues or is sued.

c) Notwithstanding approval by the Board, hire, assign, stipulate job description of, take disciplinary measures against and dismiss general managers of enterprises accountable to him.

d) Employ, assign, stipulate job descriptions of, take disciplinary measures against, and dismiss workers on the basis to the relevant laws and directives issued by the board.

e) Cause the maintenance of proper books and accounts and open bank accounts and operates the same.

f) Conclude loan contracts upon the approval of the board.

g) Prepare and submit directive, plans, programs and budget of enterprises to the Board and implement the same upon decisions of the Board.

የሥራ እቅዶች እና ኘርግራሞች፤
 በጀት ማዘጋጀትና ለቦርዱ የማቅረብ፤
 ሲፈቀድም ሥራ ላይ የማዋል፤

ሸ/ የቦርዱን ውሳኔዎች የመፈጸምና የማስፈጸም፤

ቀ/ ቦርዱ አስፈላጊ ነው ብሎ በሚወስነው መሠረት ለቦርዱ ሪፖርቶችን የማቅረብ፤

በ/ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ሥልጣኑን እና ተግባሩን በከፊል ለተቋሙ የሥራ ኃላፊዎች እና ሠራተኞች በውክልና የማስተላለፍ፤

ተ/ የተቋሙን የአጭርና የጀም ጊዜ እቅዶች ኘርግራሞች እንዲሁም የሥራ ሂደቶችን የሚገመገምና በሌሎች የተቋሙን ጉዳዮች ላይ የሚያማክር የሥራ አመራር ኮሚቴ የመሰብሰብና የመምራት፤

ቸ/ የቦርድ ስብሰባ አጀንዳ በቅድሚያ ለቦርድ አባላት እንዲደርስ ያደርጋል፤ ቃለ ጉባኤ ይይዛል፤

ኘ/ አዳዲስ ሃሳቦችን ለቦርዱ ያቀርባል፤ ያስፀድቃል፤

ኘ/ የቦርድ ስብሰባ አጀንዳ በቅድሚያ ለቦርድ አባላት እንዲደርስ ያደርጋል፤

አ/ በቦርዱ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት የማከናወን።

2. የተቋሙ ኃላፊ ለቦርዱ ተጠሪ ይሆናል፡

አንቀጽ 23
የተቋሙ ኃላፊ ተጠያቂነት

የተቋሙ ኃላፊ በማወቅ ወይም በቸልተኝነት በተቋሙ ላይ ለሚያደርሰው ጉዳት በሕግ መሠረት ተያቂ ይሆናል።

- h) Implement and cause the implementation of the decisions of the Board.
- i) Present reports to the Board when the manner to be determined by such Board.
- j) Delegate his powers and duties to managers and workers of the enterprise when deemed necessary.
- k) Convene and chair the management committee that discusses and evaluates short and long term plans as well as follow up the activities of the enterprise.
- l) Ensure that agendas for Board meeting are communicated to members of the Board in advance and record Board minutes.
- m) Submit new proposal to the Board and get the same approved.
- n) Carry on other functions assigned to the Board.

2) The general manger of an enterprise shall be accountable to the Board.

Article 23

The Liability of the General Manager

A general manager of an enterprise shall be liable for damage he intentionally or negligently causes to such enterprise.

ምዕራፍ አራት

የፋይናንስን የሚመለከተው ድንጋጌዎች

አንቀጽ 24

የተቋሙ ገቢ

1. ተቋሙ ራሱን በራሱ ገቢ ያስተዳድራል፤
2. የተቋሙ የገቢ ምንጮች፤

ሀ/ ከውሃና ፍሳሽ ሥራዎች፤
አልግሎቶችና ሌሎች ክፍያዎች
የሚያገኘው ገቢ፤

ለ/ በእርዳታና በስጦታ የሚያገኘው
ንብረትና ገንዘብ፤

ሐ/ በብድር የሚያገኘው ገንዘብና ሌላም
ለሥራው ማከናወኛ የሚቀበለው ገቢ
ናቸው።

አንቀጽ 25

የበጀት ዓመት

የተቋሙ የጀት ዓመት ከሐምሌ 1 ቀን ጀምሮ
በሚቀጥለው ዓመት ሰኔ 30 ያበቃል።

አንቀጽ 26

የሂሳብ አያያዝ

ተቋሙ በሕዝብ አልግሎት ሰጭ መሥሪያ
ቤቶች አጠቃላይ የሂሳብ አያያዝ መሠረት
የሂሳብ መዛግብትንና ፊኮርዶችን ይይዛል።
አስፈላጊ ከሆነም ቦርዱ ስለ ሂሳብ አያያዝ
መመሪዎችን ሊያወጣ ይችላል።

አንቀጽ 27

ሂሳብ ስለመዘጋትና ሪፖርት ስለማቅረብ

1. ተቋሙ የየወሩን በጀትና ትክክለኛውን ወጪ
በማነፃፀር ወርሃዊ የሂሳብ መግለጫ ያዘጋጃል።
2. ተቋሙ ቢያንስ በዓመት አንደ ጊዜ ሂሳቡን ያዘጋል

CHAPTER IV

Accounts

Article 24

Income of the enterprises

- 1) The enterprise shall administer on the basis
of the income it generates.
- 2) Sources of the income of an enterprise are:
 - a. Water charges and fees as well as income
from related activities,
 - b. Donations and aid.
 - c. Loans and other incomes it receives for
the purpose of discharging its
responsibilities.

Article 25

Fiscal Year

The fiscal year of the enterprises shall extend
from Hamle 1 to Sene 30 of the next year.

Article 26

Books and Accounts

Enterprises shall keep complete and accurate books
and accounts in a manner practiced by service
rendering public institutions. When necessary, the
Board may issue directives concerning books and
accounts.

Article 27

Balance sheets and reporting

- 1) Enterprises shall prepare balance sheet for
each month taking monthly budget and
expenses.
- 2) Enterprises shall close its books of account at
least ones in a year

**ምዕራፍ አምስት
ጠቅላይ ድንጋጌዎች**

አንቀጽ 28

ስለሚቃረኑ ሕጎች

ይህን አዋጅ የሚቃረኑ ማናቸውም ሕጎች ተፈጻሚነት የላቸውም።

አንቀጽ 29

ደንብ የማውጣት ስልጣን

የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት በዚህ አዋጅ መሠረት ደንብ በማውጣት ተቋም የማቋቋም ሥልጣን ይኖረዋል።

አንቀጽ 30

አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ ከህዳር 23 ቀን 1995 ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል።

ያረጋል አይሸሽም

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት ኘሬዝዳንት

CHAPTER V

Miscellaneous Provisions

Article 28

Inapplicable Law

Any law that is inconsistent with the provisions of this Proclamation shall have not effect.

Article 29

Power to Issue Regulations

The Regional government may establish enterprises pursuant to regulations and as per the provisions of this Proclamation.

Article 30

Effective Date

This Proclamation shall come into force on December 2001/2002

YAREGAL AYSHESHIM

President or Benishangul- Gumuz

Regional State